

**«ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች እየራቅሁ ነው» ያለን የአማራ ጉዳይ የተነሳ ሲመስለው ግን ርቆ መራቅ የማይሆንለት ጃዋር መሐመድ!**

ፀሀፊ አቻምየለህ ታምሩ

በኢትዮጵያ የአማርኛ ቋንቋ ከ1ኛ ክፍል ጀምሮ መሰጠት አለበት በሚል ትምህርት ሚኒስትር ያወጣውን አዲሱ የትምህርት ማሻሻያ አዋጅን ተከትሎ ጃዋር መሐመድ አማርኛን በተመለከተ በፌስቡክ ገፃቸው ላሰፈሩት አቶ አቻምየለህ ታምሩ የሰጡት ምላሽ የሚከተለው ነው።

"አንድ ወዳጄ ከወራት በፊት በውስጥ መስመር በኩል «ጃዋር መሐመድ ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች መራቅ እፈልጋለሁ ያለውን እንዴት ታየዋለህ?» የሚል ጥያቄ አቅርቦልኝ ነበር። እኔም በመልሴ «ሐጂ ጃዋር የአነግ ልጅ ነኝ ብሏል፤ የአነግ ልጅ እንደመሆኑ መጠን ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛ መራቅ እፈልጋለሁ ቢሉም ስለ አሮሞ ሳይሆን የአማራ ጉዳይ የተነሳ ሲመስለው ግን «ለመተንተን» ተመልሶ ይመጣል» ብዬው ነበር።

እንዳልሁትም ወለጋ ግፋግን በአነግ ሸኔ ሲዘረፉ፣ ሲረሸፉና አስከፊናቸው ሲቃጠል፣ ከሀያ በላይ ባንክ በአነግ ሲዘረፍ፣ በራዩ የዘር ፍጅት ሲካሄድ፣ ሻሸመኔ ሰው ዘቅዝቀው ሰቅለው ግዳይ ሲጥሉለት፣ ከአርሲ ወደ ወለጋ ይጓዝ የነበረው ተሟሚ በአነግ ዐይኑ እንደ ሙጆሌ ተነቅሎ ሲወጣ፣ ሐረር ባንክ ሲዘረፍና ንጹሐን ሲገደሉ፣ ወዘተ አንድም ሳይተነፍስ ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች የራቀ የመሰለው ጃዋር መሐመድ ከአማራ ጋር የሚያገናኝ አንዳች ነገር የተከሰተ ሲመስለው ግን «በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ» እየተባለ «ትንተናና አስተያየት» ሊሰጥ በቴሌቪዥኑ መስኮት እንዲሁም በፌስቡኩ ዱቅ ይላል።

ከአማራ ጋር ይያያዛሉ በተባሉቱ የአጣዬውን የአነግ ጭፍጨፋ፣ የከሚሴውን የአነግ ወረራ፣ የአዲስ አበባ የባለቤትነት ጉዳይ፣ የሰኔ 15ቱን የባሕር ዳር ግድያ፣ የአማራ ተማሪዎች የተሻለ ውጤት እንዳመጡ ተደርጎ በማኅበራዊ ሜዲያ ውጤታቸው የመታየቱን ጉዳይ ተከትሎ ከሁሉ አስቀድሞ በፌስቡኩ አስተያየት የሚሰጠውና በቴሌቪዥኑ ቀርቦ የሚተነትነው ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች እየራቅሁ ነው ያለውን ጃዋር መሐመድ ነው።

ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች እየራቅሁ ነው ያለውን ጃዋር መሐመድ ከአማራ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ የተነሳ ሲመስለው ከራቀበት የማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች ከሁሉም በፊት ቀርቦ በመገኘት አስተያየትና ትንተና የሚሰጠው የአባቱ ቤት ማለትም የአነግ ቤት ፖለቲካ የሆነው አማራ ይጠላል ብለው የሚያስቡትን መጥላት፣ ይወደዋል ብለው የሚያስቡትን ደግሞ መውደድ ፖለቲካው ስለሆነ ነው። ስለአነጋውያን ፖለቲካ የበለጠ ለመረዳት «የአነጋውያን ፖለቲካ የጥንብ አንሳ ፖለቲካ» በሚል የጻፍሁትን ያነቧል።

በእስካሁኑ ትዝብቴ ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች እየራቅሁ ነው ያለውን ጃዋር በአሮሞኛም ይሁን በአማርኛ በፌስቡክና በቴሌቪዥኑ አስተያየትና ትንተና ያለፈበትን ወቅት አላስታውስም።

እነሆ ዛሬ ከማኅበራዊ ሜዲያና ከብዙሐን መገናኛዎች የራቀው ጃዋር «ሕፃናትን ከ1ኛ ክፍል ጀምሮ አማርኛ ቋንቋን ይማራሉ ማለት ጦርነት ማወጅ ነው» የሚል ነገር ይዞ መጥቷል።

ጃዋር ይህ የአማርኛ ጥላቻ ጅራፉን ይዞ ብቅ ያለው ትምህርት ሚኒስቴር ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ አማርኛና እንግሊዝኛ ቋንቋ እንዲሰጥ ወስኗል ያሉትን በመቃወም ነው።

ልብ በሉ አዲሱ ፖሊሲ ሕጻናት ከአንደኛ ክፍል ጀምረው የባዕድ ቋንቋ የሆነውን እንግሊዝኛ ቋንቋን እንዲማሩ ይደነግጋል። ለነጃዋር ጦርነት የሚሆነው ኢትዮጵያውን ቋንቋ አማርኛን ከአንደኛ ክፍል ጀምረው የኢትዮጵያ ሕጻናት መማራቸው እንጂ የባዕዱን ቋንቋ እንግሊዝኛን ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ መማራቸው አይደለም።

ጃዋር ልጁን በሚያስተምርበት አገር ሕጻናት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ሶስት ቋንቋ ድረስ ይማራሉ። ምንም እንኳ አማርኛ የአማራ ቋንቋ ብቻ ባይሆንም ፖለቲካው ግን የአማራ ጥላቻ ስለሆነ ልጁን

በሚያስተምርበት አገር ሕጻናት የሚያገኙትን እድል የኢትዮጵያ የድኃ ገበሬ ልጆች እንዳይጠቀሙበት ሳይመረምሩ የሚከተሉትን የጥላቻ ፖለቲካ ሰለባዎች ተቃውመው ይቀሰቅሳቸዋል።

ምርምር ከማድረግ ባልተናነሰ ከአፍ መፍቻ በተጨማሪ ሌላ ቋንቋ መማር ተጨማሪ የእውቀት በርን ይከፍታል። በአገዛዙ በሪፑብሊካን ጋርድ የሚጠበቁት የድንቁርና መምሮቹ እነ ጃዋር ግን የእውቀት በር የሚከፍተውን ተጨማሪ ቋንቋ መማርን ጦርነት እንደማወጅ ይቆጥሩታል። አገዛዙ

ሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች ከአንደኛ ክፍል ጀምረው አፋቸውን ከፈቱበት ቋንቋ በተጨማሪ ምርጫቸው የሆኑ ተጨማሪ የአገራችንን ቋንቋዎች ቢማሩ የእውቀት በር ይከተትላቸዋል እንጂ ጃዋር እንዳለው ጦር ሜዳ እንደመግባት አይነት ጉዳት አይደለም።

የአገራችን ታላላቅ ሰዎች ሁሉ ከአንድ በላይ ቋንቋ የሚናገሩ ናቸው። ታላላቆቹ እነ እነ ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም፣ ከንቲባ ገብሩ ደስታ፣ ዶክተር ሎሬንሶ ታዕዛዝ፣ ፀሐፊ ትዕዛዝ አክሊሉ ሃብተ ወልድ፣ ብላታ ደሬሳ አመንቴ፣ አናሲሞስ ነሲብ፣ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ፣ አቶ ሐዲስ አለማየሁ፣ ዶክተር ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ፣ አቶ አሰፋ ጫቦ፣ በአሉ ግርማ፣ ወዘተ... ጳውሎስ ኞኞ፣ ኢላላ ኢብሳ፣ ወዘተ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ከሆኑት ከአማርኛ፣ ከአሮምኛ፣ ከትግርኛ፣ ወዘተ. . . ወዘተ

በተጨማሪ ከውጭ አገር ቋንቋዎችም እንግሊዝኛን፣ ፈረንሳይኛን፣ አረብኛን፣ ሞስኮብኛን፣ ጀርመንኛን፣ ወዘተ በልጅነታቸው የተማሩ ናቸው።

ለእነዚህ የኢትዮጵያ ታላላቅ ሰዎች ሰፊ የእውቀት በር የተከፈተላቸውና ታላቅ ሰው ለመሆን የቻሉት ብልሆቹና አሳቢዎቹ ወላጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ከአንደኛ ክፍል፣ ከልጅነታቸው ጀምሮ ከአንድ በላይ ቋንቋ እንዲማሩ ስላደረጓቸው ነው።

የድንቁርና መምሕሮቹ ግን የኢትዮጵያ የድኃ ገበሬ ልጆች የእውቀት በር እንዳይከፈትላቸው ከአንድ በላይ የኢትዮጵያ ቋንቋ መማርን ጦርነት እንደማወጅ አድርገው ይዘምቱበታል።

አንድ ሰው አማርኛ የሚማረው ለአማራ ሲልም ይመስላቸዋል። እንዲህ የሚያስቡ ሰዎች እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ እንግሊዝኛ ሲማሩ ግን ለእንግሊዘኛ ነው ብለው አያስቡም።

እያንዳንዱ አማርኛም ሆነ ሌላ ቋንቋ የሚማረው የእውቀት በር እንዲከፈትለት ለራሱ ሲል እንጂ ለማንም አይደለም። ትግርኛ በማወቅ ተጨማሪ የእውቀት በር ተከፍቶልኛል።

እኔ ትግርኛ ያወቅሁት ለራሴ እንጂ ለትግሬ ብዬ አይደለም። እንዴም ትግርኛ በማወቅ የተጎዳው ትግርኛ ተናጋሪው ሕወሐት ነው።

ትግርኛ በማወቅ ተደብቀው በትግርኛ የሚጽፉትን ብዙ ሚስጥራቸው እንዳውቅና እየተረጎምሁ በፌስቡክ በመልቀቅ እንዲጋለጡ አድርጌያለሁ።

እነዚህ አማራን የጎዱ እየመሰላቸው ሕጻናት ተጨማሪ ቋንቋ እንዳይማሩ የሚያደርጉ ጥንብ አንሳዎች ግን የሕጻናቱን የእውቀት በር ከመዘጋታቸው በስተቀር በአማራ ላይ የሚያስከትሉት አንዳች ጉዳት እንደሌለ ያወቁ አይመስሉም።

ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ!"